

**ጥብቅ ማሳሰቢያ ለግንቦት 7 እና ጽንፈኛ ካድሬዎቹ**

እንደሚታወቀው ግንቦት 7 የተባለው ድርጅት ከመሰረት አንስቶ ፀረ-አማራ የሆነ ድርጅት ነው። ለዚህም ማስረጃው ግንቦት 7 በውስጥ መተዳደሪያና ደንቡና የድርጅቱን የምክር ቤት አባላት እጩዎች ምርጫን በሚመለከት በመተዳደሪያ ደንቡ ላይ ያስቀመጠው ጸረ አማራ የሆነ ህጉ ነው።

ግንቦት 7 እንደሚለው በግንቦት 7 የምክር ቤት አባላት ምርጫ ወቅት ቅድሚያ ሊሰጣቸው የሚገባ የግንቦት 7 የአባላት አይነት ይልና የሚከተለው ይላል።

*"እድሜያቸው ከ18 እስከ 70 ዓመት ለሚደርሱ ከአማርኛ ሌላ በተጨማሪ በሀገራችን የሚነገሩ ቋንቋዎችን የሚናገሩ አባላት" ለምክር ቤት አባላትነት ቅድሚያ ይሰጣቸዋል።" ይላል።*

እንግዲህ በጎጃም፣ በጎንደር፣ በወሎና በሸዋ የተወለዱ የአማራ ብሄር ተወላጅ ከአማርኛ ቋንቋ ውጭ ሌላ ተጨማሪ አሮሞኛ፣ ጉራጌና፣ ትግርኛና ሌሎችንም ቋንቋዎች አይናገሩም። በነዚህ አካባቢ የተወለደና ያደገ የአማራ ብሄር ተወላጅ በዚህ የግንቦት 7 የምክር ቤት አባላት ህግ መሰረት በግንቦት 7 ውስጥ የምክር ቤት አባል ሆኖ የማገልገል እድሉ በህግ የተዘጋጠ ይግባኝ የለለው ጉዳይ ነው ማለት ነው።

ግንቦት 7 እንደሚለው "ህብረ ብሄርዊ" ድርጅት ከሆነና ሰረ-አማራ የሆነ ድርጅት ካልሆነ እንደት እንደዚህ አይነት ዘረና የሆነና ቋንቋን መሰርት ያደረገ የአባላትን የምክር ቤት የመመረጥ መብት በህግ ዝግ በማድረግ ቋንቋን ምክንያት በማድረግ የአማራ ብሄር ተወላጆች የሆኑ የድርጅቱን አባት በምክር ቤት የመመረጥ መብት ይከለክላል?

ከዚህ ላይ ግን ማንኛውም የአማራ ብሄር ተወላጅ የሆነ የግንቦት 7 አባልም ሆነ ከድርጅቱ ውጭ የሆነ የአማራ ብሄር ተወላጅ እራሱን የሚከተለው ጥያቄ ሊጠይቅ ይገባል። አማራ ከአማርኛ ቋንቋ ውጭ ሌላ ማለትም አሮሞኛ፣ ትግርኛ፣ ጉራጌኛ፣ ሶማሌኛ እና ሌሎችንም ቋንቋዎች አለመናገሩ የአጋጣሚ ነገር ሆኖ ነው እንጂ አማርኛ ከሚናገሩ የጉራጌ፣ የአሮሞ፣ የትግሬና ሌሎችም ብሄር ተወላጆች ያነስ አነስተኛ የአስተሳሰብ ችሎታ ( Low IQ ) ኖሮት አይመስለኝም በግንቦት 7 የምክር ቤት አባላት ተመርጦ እንዳያገለግል በድርጅቱ በህግ ተጽፎ አማራ በግንቦት 7 የሃላፊነት ቦታ እንዳይቀመጥ የተደረገበት ምክንያት።

በዚህ ዘረኛና ጸረ አማራ በሆነው የግንቦት 7 ህግ መሰረት በድርጅቱ ውስጥ በአባልነት የሚገኝ የአማራ ብሄር ተወላጅ የሆኑ ሁሉ የተመደላቸው ክፍት የስራ ቦታ የግንቦት 7 እግረኛ ወታደር ወይም የግንቦት 7 ባለስልጣናት ጠባቂና ቦዲ ጋርድ መሆን ብቻ ነው ማለት ነው። ሌላው በግንቦት 7 ውስጥ ሆነው የሚገኙ የአማራ ብሄር ተወላጆች የተሰጣቸው ክፍት ቦታ ለድርጅቱ ገንዘብ ማዋጣት፣ የግንቦት 7 ስብሰባዎችና ዝግጅቶች በምኖሩነት ግዜ የስብሰባ አዳራሾችን ማጽዳት፣ ማሳመር፣ ወንብረ እና ጠረጴዛዎችን ማዘጋጀት ነው ማለት ነው።

ግንቦት 7 ከላይ በተጠቀሰው የአማራ ብሄር ተወላጆችን ከድርጅት ስልጣን ሃላፊነት ከጨዋታ ውጭ ያደረገው የድርጅቱ የምክር ቤት አባላት ምርጫ ዝም ብሎ የተቀመጠ ሳይሆን በተግባርም እንደሚከተለው ይገለጻል።

**የግንቦት 7 መሪዎች እነማን ናቸው?**

1. ፕ/ር ብርሃኑ ነጋ - ሊ/መንበር = **ጉራጌ**
2. አቶ አበበ ቦጋለ - ምክትል ሊ/መንበር = **አሮሞ**
3. አቶ አንዳርጋቸው ጽጌ - ፀሃፊ (በወያኔ እስር ላይ ነው) = **አሮሞ**
4. አቶ ኤፍሬም ማዴቦ - የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ = **ከምባታ**
5. ዶ/ር ታደሰ ብሩ - የጥናትና ምርምር ሃላፊ = **ጉራጌ**
6. አቶ ቸኮል ጌታቸው = **ጉራጌ**
7. አቶ አንድነት ሃይሉ = **ጉራጌ**
8. አቶ አበራ አዳሙ = **ጉራጌ**
9. አቶ ሙሉነህ እዩኤል = **ከምባታ**
10. አቶ ነጻምን ዘለቀ = **አሮሞ እና ኤርትራ**

ከላይ እንደምታዩት ምንም እንኳን የግንቦት 7 ከ90% በላይ የሚሆኑት የግንቦት እግረኛና ጆሌ አባላቱ የአማራ ብሄር ተወላጆች ቢሆኑም በድርጅቱ የስልጣን ቦታ ግን አንድም የአማራ ብሄር ተወላጅ የለበት። በግንቦት 7 ውስጥ የሚገኙ የአማራ ብሄር ተወላጆች ወደ ግንቦት 7 የአመራር ቦታነት የማይሾሙት ለድርጅቱ ታማኝ ስላልሆኑ ይሆን?

“ምኝ ባያፍር የሞኝ ዘመድ ያፍር” እንደሚባለው ሁሉ በግንቦት 7 ውስጥ የምንገኝ የአማራ ብሄር ተወላጆች በሙሉ ማፈሪያዎች ነን ለነፍጠኛው፣ ለኩሩውና ለታላቁ የአማራ ህብረተሰብ።

እንግዲህ ከላይ እንደተመለከትነው ይህ ግንቦት 7 የሚባለ ድርጅት ከአፈጣጠሩ ጀምሮ ጸረ አማራ የሆነ ድርጅት በመሆኑ የወልቃይት የአማራ ማንነት ጥያቄ በማሳትና ከፍተኛ መሰዋትነትን በመክፈል የአማራ ህዝብ አሁን ለደረ የትግል ደረጃ እንደ ፋና ወጊ የሆኑትን የኮሎኔል ደመቀ ዘውዱን ፎቶዎችና ምስሉን በየሰብሰባውና በየገንዘብ መዝረፉ ዝግጅት የምታደርጉትን እንቅስቃሴ እንድታቆሙ እናሳስባለን።

የወያኔ ትግሉን ሲጀምረ ደረ-አማራ የሆነ ማንፌስቶ ጽፎ የትግራይን ወጣት አስባስቦ ትግራይ ነጻ አውጥቶ ላለፈት 25 አመታት በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ በተለምዶ ደግሞ በአማራው ህዝብ ላይ የዘር ማጥፋት ወምጅል እየፈጸመ መሆኑን ለአንተ ለማራው ህዝብ መንገር እንደመቀለድ ይቆጠራል። ታሪክ ራሱን ይደግማል እንደሚባለው ሁሉ ዘረኛው ወያኔ በአማራ ህዝብ ላይ እያደረሰ ያለውን በደል አሸቀንጥረን ስንጥል ከወያኔ ያላነሰና ጸረ አማራ የሆነው ግንቦት 7 ደግሞ ስልጣን ላይ ተቆናጦ የሰቆቃ ጊዜናን ህልውናህን እንዳያጨልመው ተጠንቀቅ።

የአማራ ብሄር ተወላጅ የሆንሽ/ህ ወጣት ተደረጅና ታግለህ እራስህን ከዘረኛች ነጻ አውጣ።

የአማራ የነጻነት ትግል በራሱ በአማራ ቆራጥ ልጆች እና መሪዎች እንጅ በማንም አጭብርባሪና ሰላቶ ወደሚፈለገው ድል አይደርስም።

ድል ለሰፊውና ለጀግናው የአማራ ህዝብ!

ከነፍጠኛው የአማራ ልጅ ታደለ አለሙ

(ጸሃፊው በአሁኑ ሰዓት በግንቦት 7 አባልነት በድርጅቱ ውስጥ የሚገኝ ሲሆን ድርጅት የሚያወጣቸውን በርካታ ጸረ አማራ የሆኑ መረጃዎችን እየተከታተለ ለህዝብ ይፋ ማድረጉን ይቀጥላል።)

ከግንቦት 7 የመተዳደሪያ ህግ የተወሰደው ከዚህ በታች ያንብቡ።

**ምክር ቤት አባላት እጨዎችን ስንጠቁም ሊረዱን የሚችሉ መመዘኛዎች፡**

**1. መመዘኛዎች፡**

- እኮታላይ የፖለቲካ አውጥት፡ በተለይ በሀገራችን ያለውን የፖለቲካ ሁኔታ ጠንቅቆ ግወቅ፡
- የግንቦት 7 ንቅናቄ በሀገራችን እውን ለማድረግ የሚታገዱለትን የፖለቲካ ሥርዓት ምን እንደሆነ በጥንቃቄ ግወቅ፡ ንቅናቄው የፖለቲካ ሪቆይ መሰረት ያደረገባቸውን የታሪክ፡ የኖልዕናና እና የሀገራችን ተለዋጭ ተጨባጭ ሁኔታዎች ጠንቅቆ መረዳት፡

**2. ቅድሚያ ሊለጣቸው የሚገባ የአባላት ዓይነት፡**

በቁጥር 1 ላይ የተዘረዘሩት መመዘኛዎች እንደተጠበቁ ሆነው ከዚህ በታች በቅደም ተከተል ለተዘረዘሩት ዓባላት ቅድሚያ መስጠት ያስፈልጋል፡

- እድሜያቸው ከ18 እስከ 35 ዓመት የሆኑ ሴት ወጣቶች፡
- እድሜያቸው ከ35 እስከ 70 ዓመት ለሚደርሱ ጎልግብን ለዛውንት ሴቶች፡
- እድሜያቸው ከ18 እስከ 35 ዓመት የሆኑ ወጣት ወጋጆች፡
- እድሜያቸው ከ18 እስከ 70 ዓመት ለሚደርሱ ከአግርኛ ሌላ በተጨማሪ በሀገራችን የሚነጹ ቋንቋዎችን የሚናጹ አባላት፡